


























































የሁለተኛ ክፍል ትምህርት ቤት በአየር-ጠባይ መዘጋት-ጊዜ የመማሪያ ቦርድ

<p>ቀን/Day 1</p>	<p>ሣንቲም መቁጠር፡ ሣንቲሞችን በየእይነታቸው ማስቀመጥ እና መለየት። በስብስባችሁ-ውስጥ ያሉትን ሣንቲሞች ለመቁጠር፡ የመዝለል-አቆጣጠር/skip countingን መጠቀም።</p> 	<p>ለጓደኞችሁ ካርድ በመስራት፣ ጥሩ-ጓደኛ (GREAT FRIEND) ሁኑ። ቢያንስ ሦስት ዓረፍተ-ነገሮች 94 እና፣ ጥሩ-ጓደኛ የሆኑበትን ምክንያት ተናገሩ።</p> 	<p>በሌላ ወቅቶች ላይ ውጪ የምታይዎቸውን እንሰሳት፣ ነገር-ግን በክረምት (winter) ወቅት ውጪ-የማይታዩትን፤ ዝርዝራቸውን እስቀምጡ።</p> 	<p>ለ20 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ-በላይ ለሆነ-ጊዜ፤ እንብቡ። በዛሬው ንባብ-ላይ ያለው እይታ ሣሉ እና፣ የገጽ-ባህሪያቶች፣ አቀማመጥ፣ ወይም የዝግጅቶቹን ዝርዝር-መግለጫ አካትቶ-የያዘውን ሣሉ።</p> 	<p>በቤታችሁ-ዙሪያ፣ 3 ጊዜ - ወደፊት የ‘Crabwalk’ አድርጉ። ከዚያ-ደግሞ፣ በቤታችሁ-ዙሪያ፣ 3 ጊዜ - ወደኋላ የ‘Crabwalk’ አድርጉ።</p> 
<p>ቀን/Day 2</p>	<p>የ“The BEST Day Ever” ተብሎ-የሚጠራን የጊዜ-ሰሌዳን - የምትፈልጉትን-ነገሮች ያካተተውን፣ መፍጠር። ሰዓታቶች/timesን አካትቱ።</p> 	<p>ከጓደኛ ጋር ወይም ከቤተሰብ ጋር የቦርድ-መጫወቻ (board game) ላይ - ተጫወቱ። ጨዋታው-ካለቀ በኋላ፣ እንዴት ተራን-ጠብቆ መስራት ጠቃሚ-እንደሆነ ተነጋገሩ።</p> 	<p>በቤታችሁ-ውስጥ ማግኔት-ሊይዘቸው የሚችሉ (magnetic) አስር-ነገሮች እና ማግኔት-የማይዘቸውን አስር-ነገሮች ለመፈለግ - ማግኔት (magnet)ን ተጠቀሙ።</p> 	<p>ልታስቡት-የምትችሉትን - ከሁሉ-የበለጠ አስደሳች-ስለሆነ ቀን - አጭር-ታሪክን 94። ምን-አደረጋችሁ? ማን-ነበር? አስደሳች-የነበረው፣ ለምንድነው?</p> 	<p>ለመዝሙሩ - የዳንስ ቅንብር (dance routine) ፍጠራለት እና በቤታችሁ ውስጥ ለሚገኝ ሰው አቅርቡና-አሳዩ።</p> 
<p>ቀን/Day 3</p>	<p>የ‘base ten’ ብሎኮች/blocksን በመጠቀም፣ ቁጥር 348 94። በሌላ በብዙ የምታስቧቸው መንገዶች፣ 348ን ወክላችሁ-አሳዩ።</p> 	<p>የእናንተን-ቤት ወይም የጎረቤታችሁን ቤት በካርታ-ስሩ እና በታዎቹን - እንደ ወጥ-ቤት፣ መኝታ-ቤት፣ እና የምወደው-ቦታ (my favorite spot) በሚል-ስያሜ ሰጥታችሁ ለጥፋባት።</p> 	<p>የመኖሪያ ሞዴል ለመገንባት፣ በመኖሪያ-ቤታችሁ አካባቢ-ያሉትን ቁሳቁሶች ተጠቀሙ። እዚያ-ሊኖር የሚችል እንሰሳ ምን እንደሆነ እና ለምን-እንደሆነ ግለጹ።</p> 	<p>ለእናንተ በዚህ-በአሁኑ ጊዜ እስቸጋሪ ሊሆንላችሁ የሚችሉት ነገሮች ምን ሊኖኑ እንደሚችሉ አስቡ። ለማሻሻል ግብን-የምታስቀምጡት እንዴት እንደሆነ ለማወቅ፣ ከእንደ-ሰው ጋር አውሩ። በጀርናል (journal) ውስጥ እቅዳችሁን 94።</p> 	<p>መጽሐፉን በጭንቅላታችሁ ላይ ሚዛኑን-እንዲጠብቅ አድርጋችሁ፣ አምስት-ጊዜ - በክፍሉ ዙሪያ በቀስታ ተራመዱ።</p> 

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Day 4</p>	<p>በሣንቲሞች፣ ተለማመዱ። ምን-ያህል ገንዘብ ይኖረኛል፣ የሚከተለው ካለኝ፡ 1 ካርተር/quarter, 2 ዳይምስ/dimes, እና እንደ ኒክል/nickel? መጠኑን ግፉ። ልክ-እንደዚህ እንደ-ዓይነት የሆነውን የዋጋ-መጠን፣ በሌላ ሣንቲሞች አሳዩ።</p> 	<p>የቤተሰባችሁን ልማድ-የሚናገር ፖስተር/posterን ፍጠሩ። ልማዳቸው (tradition)ን ለመግለጽ፣ በቃላት እና በምስሎች በሁለቱም ተጠቀሙ።</p> 	<p>ውሃ-ሊወስዱ የሚችሉትን፣ እንደ በረዶ፣ ስኖ/snow፣ ሄል/hail፣ ውሃ፣ ስለት/sleet፣ እና የውሃ ትናኝ - ያላቸውን መጠን በተለያዩ ቅርጾቻቸው በቻርት ላይ ማዘጋጀት፣ እና እያንዳንዱን ቅርጽ/form - መግለጽ።</p> 	<p>ከመጽሐፍ፣ ስሜት/emotion የሚያንጸባርቀውን ገጽ-ባህሪ ለዩ። እንዴት እየተሰማቸው ነው? በዚያ-መንገድ እንደተሰማቸው የሚያሳዩውን፣ ከመጽሐፍ - ቢያንስ 2 ዝርዝር ችግር መስጠት።</p> 	<p>በእንደ እግር 10 ጊዜያት፣ 9 ጊዜያት፣ 8 ጊዜያት፣ 7 ጊዜያት፣ ወዘተ... እስከ 1 ድረስ፤ ዝለሉ። እግራችሁን-ቀይሩ እና በድጋሚ እድርጉ።</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Day 5</p>	<p>ወደ 20 የምትደርሱበትን መንገዶች ፈልጋችሁ አግኙ። የእናንተን - የ'snap cubes'፣ የ'two-color counters'፣ ወይም ሌላ ዕቃዎች (other objects)ን - መጠቀም።</p> 	<p>ልጆች-በነበሩ ጊዜ ሕይወታቸው እንዴት እንደነበረ፣ ከወላጅ ወይም ከቤተሰብ-አባል ጋር ተነጋገሩ። 3 ተመሳሳይነቶችን እና 2 ልዩነቶችን በመዘርዘር ስሩ። ወደፊት እንዴት ልዩ ሊሆን እንደሚችል፣ 1 ትንበያ አድርጉ።</p> 	<p>ዛሬ በቤት-ውስጥ ስትሆኑ፣ ውሃ እንዴት ልትቆጥቡ እንደምትችሉ፣ እንዳንድ-ሃሳቦችን ዘርዝሩ።</p> 	<p>ስለምትወዱት ቀለም፣ ግጥም ግፉ። ያንን-ቀለም የሚያስታውስ - ዕቃዎች/objectsን፣ በታዎችን፣ ወይም ስሜቶችን ማካተት።</p> 	<p>ለ10 ደቂቃዎች፣ እንደኳስ በተሰሩ ካልሲዎች - ከወላጅ/አሳዳጊ ወይም ወንድም-አህት ጋር - እባር-መያዝ መጫወት።</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Day 6</p>	<p>ካርሎስ (Carlos)፣ እነዚህ ሦስት ካርዶች አሉት፡ 2, 9, 5። ትልቁን-ቁጥር በተቻለ-መጠን ለመስራት፣ እንዴት ካርዶቹን ማሰናዳት እንዳለበት ግለጹ። በተጨማሪም፣ በተቻለ-መጠን እነስተኝ-የሆነው ቁጥር ለመስራት፣ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለበት ግለጹ።</p> 	<p>“How to Be a Good Friend” መጽሐፍን - ማዘጋጀት። ባዶ-ወረቀትን በመጠቀም፣ ጥሩ-ጓደኛ ለመሆን እንዴት እንደምትችሉ፣ ቃላቶችን እና ምስሎችን በመጠቀም አሳዩ።</p> 	<p>‘ice cube’ ከምን-የተሰራ ስለመሆኑ ምን-እንዳስተዋለችሁ ግፉ። የበረዶ ቁራጭ (ice cube) - በኩባያ ውስጥ አስቀምጡ፣ እና ከባያው ከ0 በታች እንዲቀዘቅዝ ውጪ-አስቀምጡት። ለውጦቹን-አስተውሉ። የበረዶ-ቁራጭ (ice cube) ምን-ሆነ?</p> 	<p>ተመራጭ-በሆነው ታሪክ-የመተፈክ ድምፃችሁን ተጠቅማችሁ መጽሐፍን ለማንበብ፣ በድጋሚ-ለማንበብ ልምምድ-አድርጉ። ወላጆችሁ በስልካቸው ሊቀዷችሁ-የሚችሉ ከሆነ፣ ስታኑበቡ ያለውን ቪዲዮ ለዘመድ ወይም ለጓደኛ ላኩ!</p> 	<p>አብረን-እንንቀሳቀስ። ለ1 ደቂቃ ‘jumping jacks’ አድርጉ። ለእያንዳንዱ ‘jumping jack’ በ2’የሽ መቁጠር። በምታቆሙ-ጊዜ፣ ቁጥራችሁን መዝግቡ። እንደ-ዓይነት ነገርን አድርጉ፣ ነገር-ግን በ5’የሽ ቁጠሩ። ያገኛችሁትን-ቁጥሮች መደመር እና መቀነስ።</p> 

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Dav 7</p>	<p>የትኞቹ ቁጥሮች ከፍ-ያሉት እንደሆነ ለመወሰን፣ እና የትኞቹ ዝቅ-ያሉ እንደሆኑ ስለመወሰን፣ ለጓደኞችሁ መግለጫ 94።</p> <p>456 546 654 564</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">×</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷</div> </div>	<p>ስለ ትምህርት ቤታችሁ፣ ማህበረሰባችሁ ወይም ሃገራችሁ - ለመለወጥ ስለምትፈልጉት፣ እና ለምን-እንደሆነ፤ ስለ እንድ-ነገር እስኩ። ስለ ሃሳባችሁ፣ ለእንድ-ሰው ንገሩ።</p> 	<p>እስኩ እና 94። በክረምት (winter) ወቅት - ውጪ-ሊኖር የሚችል እንሰሳ ምን-ሊሰማው ይችላል? ስለዚህ ጻፉ እና፣ ስዕል ሳሉ።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>የመጽሐፍ አስተዋዋቂ ሁኑ! ለጓደኛ ጥሩ-የሆነው መጽሐፍ ምን-እንደሆነ ሃሳብ-መስጠት - እና፣ ሌላ-ሰውን ምን-መጽሐፍ እንደሚመክሩ መጠየቅ። ለምን-እንደሆነ፤ መግለጻችሁን እርግጠኛ-ሁኑ!</p> 	<p>በአየር-ላይ ክብ-መስራት (air circles)ን 25 ወደፊት እና 25 ወደኋላ፤ መስራት። አሁን - 50 በአየር ላይ ስኳት-መስራት (air squats) አድርጉ።</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Dav 8</p>	<p>ለ6፣ 9 እና 15 ቁጥሮች፣ ሁሉንም እውነታዎች/facts - 94። ምን-ያህል እውነታዎች/facts - 94ችሁ? አስተሳሰባችሁን ግለጹ።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">×</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷</div> </div>	<p>በማህበረሰባችሁ-ውስጥ አገልግሎትን ስትጠቀሙ-የነበረበትን ጊዜ የሚገልጹ፣ አንቀጽ/paragraph - 94።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>እንድ-ከባያ በረዶ - ከውጪ ወደ ቤት እምጡ። በረዶ ለመቅለጥ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ፣ እና ውሃን ለመትነን ምን ያህል-ጊዜ እንደሚወስድ፤ ገምቱ። (ፈሳሱን አሙቁት - አዋቂ-ሰው ቁጥጥር ሊያደርግ በሚችልበት ጊዜ ብቻ ይህን-አድርጉ።)</p> 	<p>ረዘም-ላለ ጊዜ ላለያችሁት ሰው፣ ደብዳቤ 94። በሕይወታችሁ-ውስጥ ምን ሰከናወን እንደቆየ አጋሩዎቻቸው፣ እና ስለነሱ-ሁኔታም ጥያቄዎች-ጠይቋቸው።</p> 	<p>የምትወዱትን-መዝሙር ስትዘምሩ፣ 'calf raises'ን አድርጉ።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Dav 9</p>	<p>መጽሐፉን - ከተለያዩ ተጨማሪ- እና ተቀናሽ-በሆኑ ታሪኮች፤ 94 እና በምስላዊ-አቀማመጥ አቅርቡ።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">×</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷</div> </div>	<p>በቤታችሁ ዙሪያ ተመልከቱ። ተፈጥሮአዊ እና የካፒታል የመገኛ ምንጮች (capital resources) ምሳሌዎችን ለዩ። ለልውውጥ-ግብይት (bartering) የትኛው ዕቃ - ጥሩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?</p> 	<p>ዛሬ የተጠቀሟችሁትን የእቃ-ክልት (plant) ውጤቶችን - ዘርዝሩ። ስለምትጠቀሙባቸው - ስለ ምግቦች፣ የቤት-ዕቃዎች (furniture)፣ የሚለበሱ-ልብሶች፣ እና ሌላ ዕቃዎች፤ ጅምራላቸው አቃ-ክልት (plant) የሆነውን - አስኩ።</p> 	<p>በ'finger-stretch' እነዚህን ቃላቶች እንዴት መስራት እንደሚቻል በቤተሰባችሁ ውስጥ ለሚገኝ-ሰው አስተምሩ። cat, fish, goat, wolf, snake, bird</p> 	<p>እስከ 100 ድረስ 'Star jump' አድርጉ! በ10'ዮሽ እስከ 100 ቁጠሩ እና የ'star jump' ለእያንዳንዱ ቁጥር አድርጉ። አሁን፤ በ5'ዮሽ እስከ 100 ቁጠሩ፣ እና የ'star jump' ለእያንዳንዱ ቁጥር አድርጉ።</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">×</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷</div> </div> </div>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ቀን/Day 10</p>	<p>ወደ 'Geometry Hunt' ሂዱ። ምን-ያህል - 'circles', 'squares', 'rectangles', 'spheres', 'cubes'፣ እና 'rectangular prisms' - ማግኘት-ቻላችሁ? ስለእነዚህችሁት ነገር ፎተግራፎች-ውሰዱ ወይም ስዕሎችን ሣል።</p> 	<p>ኢኮኖሚያዊ ምርጫ ለማድረግ ስለቻላችሁበት ጊዜ የሚናገር፣ የ'journal entry' ጻፉ።</p>   	<p>በመኖሪያ-ቤት ውስጥ፣ የ'egg drop challenge'ን አከናውኑ። ከመደርደሪያው-ቁመት ላይ በወድቅ፣ እንዳይሰበር እንቁላሉን ሊጠብቅ የሚችል ማሽጊያ/package - መፍጠር ትችላላችሁ? ደህንነቱ-ተጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ፣ የትኞቹን ቁሳቁሶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ?</p> 	<p>የተመቻቸው/cozy "የንባብ ቦታ/reading spot"ን ፍጠሩ። ውስጡ-ለተሞላ እንሰሳ (stuffed animal) መጽሐፍ እንበቡለት፣ እና በምንታነቡ-ጊዜ ምን ስሜቶች እንዳላችሁ - አጋሩ።</p> 	<p>የእያንዳንዱ የምግብ ቡድን ውስጥ - የምትበሉትን ሁለት ምግቦች - ጻፉ። ፍራፍሬ/FRUIT፣ አታክልት/VEGETABLE፣ ፕሮቲን/PROTEIN፣ የወተት-ውጤቶች/DAIRY፣ & ጥራጥራዎች/GRAINS።</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ተጨማሪ</p>	<p>በቤተሰብ-አባል ወይም ከዩቲዩብ (YouTube) ላይ፣ ድምጽ-ከፍ ተደርጎ መጽሐፍ ሲነቡብ አዳምጡ። ለደራሲው፣ ስለ መጽሐፉ የወደዳችሁትን ነገር ወይም ያልወደዳችሁትን-ነገር፣ ማስታወሻ-ጽፋችሁ ንገሩት/ንገሯት።</p> 	<p>ስለ መኸር 10 ጥሩ ነገሮችን ይዘርዝሩ።</p> <p>ስለ መኸር 10 መጥፎዎቹን ይዘርዝሩ።</p> 	<p>ከእንደ-ሰው ጋር ስለ መጽሐፍ የንግግር-ወይይትን በማድረግ አስጀምሩ። የቤተሰብ አባላችሁን፣ ወይም ጎረቤታችሁን - ስለሚወዱት መጽሐፍ ጠይቋቸው!</p> 	<p>ከ'buddy' ጋር፣ እንብቡ! ታሪኩን፣ ከወላጅ፣ እህትና-ወንድ፣ ጓደኛ፣ ወይም በውስጡ-የተሞላ እንሰሳ/stuffed animal ጋር አጋሩ። የምትወዱትን ገጽ፣ በትወና-አሳዩ።</p> 	<p>በቤተሰብ-አባል ወይም ከዩቲዩብ (YouTube) ላይ፣ ድምጽ-ከፍ ተደርጎ መጽሐፍ ሲነቡብ አዳምጡ። ስለ መጽሐፉ-ያላችሁን ጥያቄ ጻፉ። (ለምን-ይህ እንደሆነ አስባለሁ/I wonder why...)</p> 

120 Chart

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Tens Frames

